



በአንድነት እንነሳ!!!

ከኤደን መስፍን(ኖርዌይ)

አምባገነኑና ዘረኛው የወያኔ ስርአት ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በሃገራችን ያለው የፍትህ የዲሞክራሲ እና የሉአላዊነት ጥያቄ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ እንጂ እየተሻሻለ ሲመጣ አይተን አናውቅም። ይህ መንግስት ያሉትን ችግሮች ሲያባብስ እና የኢትዮጵያን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ሲከት እንጂ ሲያስተካክል ያየንበት ጊዜ የለም። ያስቀመጠውን ህገ-መንግስትም ሲጥስና ሲንድ እንጂ ሲያስጠብቅም አላየንም ለዚህም እየጨመረ የመጣው የሙስና መስፋፋት፣ የአንድ ዘር የበላይነት፣ በአሸባሪ ስም የፓለቲካ እስረኞች ቁጥር መጨመር፣ በህገ-መንግስቱ የተፈቀደውን ሠላማዊ ሠልፍ መከልከል፣ የህዝብ መብት አፍኖ የመናገርና የመጻፍ መብት መከልከል፣ የህዝብ መፈናቀል መሬትን ለባዕዳን ሀገሮች መቸብቸብ፣ የኑሮ ውድነት መስፋፋት፣ ጣልቃ መግባት ለዜጎች አለመቆርቆር የመሳሰሉት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ የመጡ ነገሮች ናቸው እነዚህ ደግሞ በቅርብ በዓለም ዓቀፍ ሠብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች ተረጋግጠዋል።

በቅርብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን በማሠር ሁለተኛ መሆኑን የሠማነው ነገር ነው። ነገር ግን እነዚህና ሌሎችም በርካታ ችግሮች እያሉ ብሎም እየተባባሡ አምባገነኑ መንግስት ስልጣኑ ላይ ተቆናጦ ይገኛል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ብሎ መመርመሩ ተገቢ ነው። መንግስትን መንግስትነቱን ካለ ህዝብ ፍላጎት በጉልበቱ እየቀጠለ እንዳለ አጠያያቂ አይደለም። ሌላው ዓምባገነኑ መንግስት ችግሮችን እያባባሰም በስልጣን ለመቀጠሉ ትልቁን ሚና የሚጫወተው የህዝብ አንድ ሆኖ በቆራጥነት ሃገር ጎጂ አፍኝና ዘረኛ የሆነውን መንግስት ለማስወገድ አለመነሳት ነው።

እዚህ ላይ በቅርብ በሳውዲ አረቢያ ያሉ ዜጎቻችን ላይ የደረሰውን አሳሳቢ በደል አስመልክቶ በተለያዩ ሃገራት ያሉ ኢትዮጵያውያን ያሳዩትን የወገንና የሃገር መቆርቆር ማየት እንችላለን በዚህ የወገን የድረሠልኝ ምላሽ በተለያዩ ዓለማት ያሉ ኢትዮጵያውያንና ወዳጆች ካለምንም የሃይማኖት የብሄር የቋንቋ ልዩነት በአንድነት ሆነው ምላሽ ሠጥተዋል በዚህም ቢያንስ በኢትዮጵያና በሃውዲ ዓረቢያ ታፍኖ ሊቀር የነበረውን ችግር በአደባባይ አውጥተዋል። በሳውዲ በሚገኘው ህዝባችንም የሚቆረቆረለት መንግስት ባይኖረውም የሚቆረቆረለት ወገን እንዳለው አሳይቷል። ለህዝብ ደንታ የሌለው የወያኔ መንግስት በግድ ሳውዲአረቢያ ወደ ሚገኘው ህዝባችን ፊቱን እንዲመልስ ተገዷል። እነዚህ ጥቂት ነገሮች ሊሆኑ የቻሉት በሃገር ውስጥ ያለው ህዝባችን በገዛ ሃገሩ ለወገኑ ድምጹን ለማሰማት ቢከለከልም በተለያዩ አለማት ያሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንድ ሆነው ድምጻቸውን ማሰማት በመቻላቸው ነው። ከዚህ የመንግስቱ ዛሬም የኢትዮጵያ ህዝብ ካለምንም የቋንቋ የብሄር የሃይማኖት ልዩነት በፍጹም የሃገር ፍቅር በቆራጥነት እና በአንድነት ከተነሳን ይህን አሳሳቢ እና አምባገነን መንግስት የማናስወግድበት ምክንያት የለም። መንግስት ለእድሜ ማራዘሚያ ያስቀመጠልንን በብሄር እና በሃይማኖት የመለያየት መርዝ

አስወግደን አንድ ሆነን መነሳት የኢትዮጵያን ውድቀት እና የወገን እንግልት ያሳስበናል የመንል ሁሉግዴታችን ነው።

በሳውዲአረብያ የተፈጸመው በደል በሃገራችን ውስጥ በእጥፍ እየተፈጸመ መሆኑን መዘንጋት የለብንም። የአማራው እና የአፋሩ ወገኖችን ንብረቱን እየተነጠቀ ከኖረበት ቦታ ወደ ክልልህ ተብሎ መፈናቀሉን አንዘንጋው። በአኝዋክ ብሄር የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት እውነትን በመናገራቸው በእስር ቤት ውስጥ በአሸባሪ ስም የሚሰቃዩትን እና የሚደፈሩትን በርካታ ዜጎች ከሳውዲአረብያ በባሰ ሁኔታ እየተሰቃዩ እንደሆነ እናስተውል። ህዝባችንን አሰቃቂ በሆነ የኑሮ ውድነት እየተንገላታ ነው። ዝም ባልን ቁጥር ኢትዮጵያችን እንደሃገር መቀጠሏ አጠያያቂነቱን ይጨምራል። በአጠቃላይ አምባገነኑ እና ሃገር አጥፊው የኢትዮጵያ መንግስት ያስቀመጠልንን ውስብስብ ችግር ለመፍታት እንነሳ ለዚህ ደግሞ ትልቁ ቁልፋችን አንድነታችን መሆኑን እናስብ በውጭም በሃገር ውስጥም ያለው ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንድ ከሆንን በሃገር ውስጥ በገዛ መንግስቱ ለሚሰቃየው ወገኖችን እንደርስለታለን። ሃገራችንንም ከጥፋት እናድናታለን። ለሃገራችን መፍትሄ የምናገኝላት የገዛ ልጆቿ በአንድነት ስንነሳ ብቻ ነው።

ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር!!!